

እኛና ጭብጨባ

ስሜቶች ተነስተው እጆች በህብረት ሆነው፤
ይሁንታ ለመስጠት እንደርቸት ጎነው፤
የሄደን ሸኝተው ለአዲሱ አዲስ ሆነው፤
አልፎም ከፍ ካለ በአልልታ ገነው፤
ስንቶቹ አልፈዋል በጭብጨባ ኖረው።

ለዚህ አምሮታችን ሳንታክት ኖረን፤
በጭብጨባ የሚዋብ አዲስ ባህል ፈጥረን፤
ሰብሰባ በማለት ስሙንም አንረን፤
የሱኑ ውላጆች የሰብሰባ ልጆች በኮሚቴ ፈጥረን፤
ቸብ ቸብ አርጉለት ቸብ ቸብ አርጉላት እያልን እንኖራለን።

ያኔ በመፈክር እጅ ሰቅለን ወደላይ፤
ይሙት ይውደም ስንል ቆመን በአደባባይ፤
እንዳልነበርን ሁሉ...
መፈክር አስጋሪ አውጪና ተቀባይ፤
ያኔ ያወደምነውን ዛሬ አስቀድመን፤
በምርጫ አሸምንሙንን በጭብጨባ አግነን፤
ይውደም እንዳላልነው ያኑርልን ብለን፤
አድር ባዮች ሆነን፤
የሄደን ሸኝተን የመጣን አግነን፤
እያጨበጨብን ይኸው እንኖራለን።

ሀገ መንግስት ሲባል ያኔ አጨብጭብን፤
ጉልበት መንግስት ሲሆን አጀብ ይሁን ብለን፤
ወኪሎችን መርጠን ፓርላማ ደርድረን፤

ክቡር ሆይ ተብለው፤
ሚሊዮናት ድምጽን በጀርባቸው አዝለው፤
ሸንጎ ተጎብረው በሰብሰባ ውለው፤
ማታ ሲበተኑ በጭብጨባ ዝለው፤
እኛና ጭብጨባ እንዲህ ተሰናኝተን፤
ለውጥ ሳናመጣ እንዳጨበጨብን እንዲሁ እንኖራለን።

ከሰፈር ጀምሮ ታች እስከ ቀበሌ፤
በጭብጨባ ገፈን የመንደሩን ቆሌ፤
ለመስራት ጭብጨባ፤
ለማፍረስ ጭብጨባ፤
ለድጋፍ ጭብጨባ፤
ለመንቀፍ ጭብጨባ፤
እንደው ይህ ጭብጨባ ግራ እንዳጋባ፤
የሰሜት ድምጽ ሆኖ ሁሌ እንዳስተጋባ፤
ምእተ አመቱ ብቶ አዲስ ዘመን ገባ።
ዛሬም ከማጨብጨብ መች ታቀብን ከቶ፤
በሰብሰባ ልክፍት ደጃችን ተሞልቶ፤

ከያ.በ 04/09/2012
kiyakido@yahoo.com

ግምገማ ጥርነፋ ሂስና ግለሂስ የጊዜ ቡቱቶ፤
በማያልቅ ዲስኩይ እየተደጎሰ፤
ጭብጨባ እንደርቸት እየተተኮሰ፤
አንደኛው ሲያሞግስ አንዱ እየከሰሰ፤
ጊዜ እየሰገረ ቀን እየበረረ ከዚህ ተደረሰ።
አጨብጭቢ እጆች ዛሬ መቼ ዛሉ፤
ከቀበሌ አንስተው እስከላይ ምክር ቤት ያጨበጭባሉ።
ህግ ሲጣስ እያዩ ህግን ያወጣሉ፤
ባላስከበሩት ህዝብ ባልከበረው ሸንጎ ክቡር ይባላሉ።
በጭብጨባ ነግሰው በጭብጨባ ኖረው በጭብጨባ
ያልፋሉ።

ያኔ ያ የመፈክር ዘመን በጨኸት ተሞልቶ፤
ህይወት ሁሉ ሆኖ ፉኩራ ቀረርቶ፤
ያለው እንዳለ ሆኖ የሞተውም ሞቶ፤
ዛሬም በሚች እግር ገዳይ ተተክቶ፤
ቆምኩለት ያለውን አላማ እረስቶ፤
በልማት ፉኩራ በህዳሴ ዜማ ጃሎታ ቀረርቶ፤
ይኖራል

መስኩን በልብላ ባይ ወንበሩን ባድርባይ፤
ባጨብጭቢ ሞልቶ።
ቸብ ቸብ ጭብጨባ ቷቷ እንደገና፤
መኖር ብቻ ደጉ እኛ ብቻ ጤና፤
ቢጠቅምም ባይጠቅምም፤
በውድም በግድም፤
ዛሬም በየአምባው፤
ይነጉዳል ጭብጨባው።

ችጋር በርትቶብን ረሃብ ቢያከሳን፤
ለጭብጨባ የሚሆን ጉልበት መቼ ነሳን፤
እጆች ውለው ይግቡ አይጥፉ ሰብሰባ፤
እንዲሁ እንኖራለን ስናደምቅ አምባ፤
ቆመንም ተቀምጠን ሁሌ በጭብጨባ።

ይህ ነው የኛ ኑሮ ያጨብጭቢ ምሱ፤
ሁሌ እንደሰንበሌጥ እያጎነበሱ፤
የወጪ የወራጅ ጉልበት እየላሱ፤
እዛው እዛው መርገጥ እየመላለሱ።
ተቃውሞ የለም እምቢታስ ለምኔ፤
ጎኔ ረሃብ ገብቶት ብመታም በጠኔ፤
እነንቶኔ ሄደው ቢመቱ እነንቶኔ፤
ዝምብዬ እኖራለው ምናገባኝ እኔ፤
በጭብጨባ ያደገ አለኝ ስልጣኔ።